



ጋዜጣዊ መግለጫ

ለአስቸኳይ መግለጫ፡-
ዲሴምበር 12፣ 2022

እውቂያ፡-
ጃሚ ሚሊር (202) 729-7098
james.miller1@dc.gov

DC DMV አደንዛዥ እጽ አላግባብ በመጠቀም ለሚያሸከረከሩ ወንጀለኞች አዲስ አስገዳጅ የሞተር ማስነሻ መቆለፊያ መሳሪያ ፕሮግራም አስታውቋል

(ዋሽንግተን፣ DC) ዛሬ፣ የ DC የሞተር ተሽከርካሪዎች መምሪያ (DC DMV) ኤጀንሲው ከሰኞ፣ ዲሴምበር 19፣ 2022 ጀምሮ አስገዳጅ የሞተር ማስነሻ መቆለፊያ መሳሪያ ፕሮግራምን ተግባራዊ እንደሚያደርግ አስታውቋል። በዲሴምበር 19፣ 2022 ወይም ከዚያ በኋላ ከአልኮል ወይም ከአደንዛዥ እጽ ጋር በተዛመደ የማሽከርከር ወንጀል የተከሰሱ የDC መንጃ ፈቃድ ያላቸው ነዋሪዎች፣ በDC DMV አስገዳጅ የሞተር ማስነሻ መቆለፊያ መሳሪያ (IID) መመዝገብ ይጠበቅባቸዋል። የሞተር ማስነሻ መቆለፊያ መሳሪያ ከተሽከርካሪው የሞተር ማስነሻ ስርአት ጋር የተገናኘ የአልኮል የትንፋሽ መመርመሪያ ነው።

የ DC DMV ዳይሬክተር ገብሬል ሮቢንን “ለቅርብ ጊዜ [ህግ](#) ምላሽ ለመስጠት፣ DC DMV አዲስ የሞተር ማስነሻ መቆለፊያ መሳሪያ ፕሮግራም እያስተዋወቀ ነው” ብለዋል። አስገዳጁ የIID ፕሮግራም በተለይም በአልኮል እና በአደንዛዥ እጽ ተጽዕኖ ስር ሆነው በመንዳት ወንጀል ለተከሰሱ ግለሰቦች አብዛኛውን የማህበረሰቡን የደህንነት ስጋቶች መፍትሄ ለመስጠት እንደሚረዱ እርግጠኛ ነኝ።

አንድ ጊዜ ከአልኮል ወይም ከአደንዛዥ እጽ ጋር በተዛመደ የማሽከርከር ወንጀል የተከሰሰ፣ አንድ አሽከርካሪ ማመልከቻ ለመሙላት እና በ IID ፕሮግራም ለመመዝገብ የ DC DMVን አዲሱን የአንላይን IID ፕሮግራም መግቢያ መጎብኘት ይጠበቅበታል። ለፕሮግራም ምዝገባ የብቁነት መስፈርቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡-

- ምንም ዓይነት ተጨማሪ የአሁን ጊዜ ወይም በመጠባበቅ ላይ ያለ የመንጃ ፈቃድ እገዳዎች ወይም ስረዛዎች መኖር የለባቸውም
- [የአደንዛዥ ዕጽ አላግባብ አጠቃቀም የህክምና ፕሮግራም](#) የተመዘገቡ ወይም ያጠናቀቁ መሆን አለባቸው።

- የከፍተኛ ተጋላጭነት የSR22 (የፋይናንስ ሃላፊነት የምስክር ወረቀት) መድሀን ማግኘት እና መያዝ አለበት።
- ተቀባይነት ባለው የ DC DMV ሻጭ በሁሉም በሚመለከታቸው ተሽከርካሪዎች ላይ IID የጭነ መሆን አለበት።

የንግድ መንጃ ፈቃድ (CDL) ያላቸው ነዋሪዎች ወደ የንግድ ያልሆነ የመንጃ ፍቃድ ዝቅ ማድረግ እና በአስገዳጅ የIID ፕሮግራም ውስጥ መመዝገብ ይጠበቅባቸዋል።

በ IID ፕሮግራም ውስጥ ምዝገባ መጠናቀቅ ያለበት ከተከሰሱበት ቀን ጀምሮ ባሉት 30 ቀናት ውስጥ ሲሆን የማይመለስ የ\$50 የማመልከቻ ክፍያ አለ። አንድ ጊዜ በ IID ፕሮግራም ውስጥ ከተመዘገቡ፣ አንድ አሽከርካሪ የተገደበ የ DC DMV መንጃ ፈቃድ ይሰጠዋል እና የሞተር ማስነሻ መቆለፊያ መስሪያ የተጨነባቸው የተሰየሙ ተሽከርካሪዎች ላይ ብቻ ይሰራል። ለአሽከርካሪው የተመዘገቡት ሁሉም ተሽከርካሪዎች የሞተር ማስነሻ መቆለፊያ መሰሪያ መግጠም ይጠበቅባቸዋል።

በIID ፕሮግራም ውስጥ አለመመዝገብ የግለሰብን የ DC መንጃ ፍቃድ ላልተወሰነ ጊዜ መሻር እና ለአሽከርካሪው የተመዘገቡ ሁሉም ተሽከርካሪዎችን መታገድ ያስከትላል። እንዲሁም ከስድስት ወር በላይ የተሻረ መንጃ ፍቃድ የያዙ ነዋሪዎች የ DC DMV የእውቀት ፈተናን እና የመንገድ ክህሎቶች ፈተናን እንደገና መውሰድ ይጠበቅባቸዋል።

በDC DMV የIID ፕሮግራም ላይ ተጨማሪ መረጃ [እዚህ](#) ይገኛል።

###